



ህጋዊ ምክርን የምጠይቀው ለምንድን ነው?



ለጥገኝነት ማመልከት ውስብስብ ሂደት ነው ስለዚህም የህጋዊ ምክር መብት አለዎት።

ህጋዊ ተወካይ አግኝተው በተቻለ ፍጥነት ህጋዊ ምክርን ማግኘትዎ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የጥገኝነት ማመልከቻዎን ለደመገፍ የሚያስፈልጉ ማስረጃዎችን ለማስገባት በጣም አጭር የጊዜ ሰሌዳዎች ናቸው ያሉት።

ጥቂት ወይም ምንም ገንዘብ ከሌልዎ፣ ለጥገኝነት ማመልከቻዎ ሊያግዝዎ ለሚችል ነጻ የህግ ምክር ብቁ የመሆን አድል አለዎት። የእርስዎ ህጋዊ ተወካይ ይህንን ያብራራል፣ እና ለእርስዎ ምን ሊያደርግልዎ እንደሚችል ይለያል።

ለህጋዊ ተወካይ ግልጽ እና ታማኝ ይሁኑ

ምንም እንኳን በእርስዎ ላይ የተከሰቱ የተወሰኑ ነገሮችን ለመናገር ከባድ ቢሆንም፣ ሙሉ በሙሉ ካላወቁ በስተቀር ሊረዱዎት አይችሉም። ከህግ ተወካይ ጋር ሁሉንም ነገር ከተወያዩ የጥገኝነት ማመልከቻዎንም ሊያግዝ ይችላል።

ህጋዊ ምክር እንዴት ማግኘት ይችላሉ

ከዚህ ቀጥሎ ያለው ዝርዝር በኤደንብራህ (Edinburgh) ውስጥ የሚገኙ እና የጥገኝነት ምክር የሚሰጡ ጥቂት ህጋዊ ተወካዮች የሚገኙበትን አድራሻ ዝርዝር ይሰጥዎታል። የህጋዊ ተወካይ ለመምረጥ ይህንን ዝርዝር ሊጠቀሙ ይችላሉ እና ከስር በተሰጠው ዝርዝር ያግኟቸው።

ይህ ዝርዝር የተሟላ እንዳልሆነ እና ሌሎች ህጋዊ ተወካዮች እንዳሉ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከዚህ በታች ከተመለከተው ዝርዝር ውጭ የሆኑ ህጋዊ ተወካይ መምረጥ ይችላሉ። የህጋዊ ተወካይ ድርጅት መካተት በስኩቲቭ ስደተኞች ምክርቤት (Scottish Refugee Council) ምንም ዓይነት ድጋፍ/ወይም ማረጋገጫ መስጠትን አያመለክትም። ሌሎች የህጋዊ ተወካይ ስሞችን በስልክ ቁጥር 0131 226 7411 በመደወል ከስኩትቲቭ ስደተኞች ህግ ማህበረሰብ መውሰድ ይቻላል።

ከህጋዊ ተወካይ ብቁ ያልሆነ ምክር እንዳልተሰጥዎ ወይም በቂ ያልሆነ አገልግሎት እንዳላገኙ የሚያስቡ ከሆነ፣ ለስደተኞች ኮሚሽን ቢሮ Office of the Immigration Commissioner (OISC) አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ስለ አቤቱታ ማቅረብ ሙሉ ዝርዝር በድረ ገጻቸው ላይ ይገኛል፡ <http://www.oisc.gov.uk>

አቤቱታ እንዴት ማቅረብ ይቻላል

አቤቱታ ማቅረብ በጥገኝነት ማመልከቻ ወይም በስደተኝነት ሁኔታ ላይ ምንም ተጽእኖ የለውም።

ከስኩቲቭ ህጋዊ ተወካይ (የእርስዎ ህጋዊ ተወካይ) ብቁ ያልሆነ ምክር እንዳልተሰጥዎ ወይም በቂ ያልሆነ አገልግሎት እንዳላገኙ የሚያስቡ ከሆነ፣ በመጀመሪያ አቤቱታዎን በጽሁፍ ለህጋዊ ተወካይ ማቅረብ አለብዎ እና መፍትሄ እንዲሰጡበት አራት ሳምንት ይፍቀዱላቸው።

አቤቱታዎ በአራት ሳምንታት ውስጥ መፍትሄ ካላገኘ፣ ለስኩቲቭ ህጋዊ አቤቱታዎች ኮሚሽነር Scottish Legal Complaints Commissioner (SLCC) ይፋዊ የሆነ የተጻፈ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። መጻፍ ከባድ ከሆነብዎ፣ ለእገዛ በስልክ ቁጥር 0131 528 511 በመደወል ይችላሉ።

በጽሁፍ አቤቱታ ላይ በራስዎ ቃላት የአቤቱታውን ሙሉ ዝርዝር ማካተት ይኖርብዎታል፣ ይህ እርስዎን እንዴት እንዳወከዎት እና አቤቱታዎ እንዴት ሊፈታ እንደሚችልም በማካተት። በጽሁፍ የቀረበው አቤቱታ ላይ መፈረምም አለብዎ።

አቤቱታ ስለ ማቅረብ ሙሉ ዝርዝሮቹ በድረ ገጻቸው ላይ ይገኛል፡ <http://www.scottishlegalcomplaints.org.uk/how-to-complain/complaint-form.aspx>

በኤደንብራህ ውስጥ ያሉ ህጋዊ ወኪሎች፡

Ethnic Minority Law Centre

103-105 Morrison Street

Edinburgh

EH3 8BX

ስልክ: 0131 229 2038

ፋክስ: 0131 229 2039

Edinburgh@emlc.org.uk

McGill & Co

34 Lochrin Buildings

EH3 9ND

ስልክ: 0131 228 2083

ፋክስ: 0131 228 2133

vdouglas@mcgillandco.co.uk

Drummond Miller

32 Moray Place

Edinburgh

EH3 6BZ

ስልክ: 0131 226 5151

ፋክስ: 0131 225 2608

dbrown@drummond-miller.co.uk

D Duheric & Co Solicitors

23 Castle Street

Edinburgh

EH2 3DN

Tel: 0131 225 5444

Mobile: 07427049669

Skype: dduheric

D Amir.duheric@dduhericsolicitors.co.uk

www.dduhericsolicitors.co.uk